



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ልሳነ- ሕግ ጋዜጣ
 LISAN HIG GAZETA
 OF THE BENISHANGUL — GUMUZ REGIONAL STATE

17ኛ ዓመት ቁጥር 57 አሳሳ
 ግንቦት 1998

17th Year No 57
 Assosa may 2006

አዋጅ ቁጥር 57/1998ዓ/ም
 የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የገቢዎች ባለስልጣንን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ እና በክልሉ ሕገ-መንግስት እንዲሁም በሌሎች የታክስ ወይም በሌሎቹ ሕጎች በክልሉ እንዲሰበሰቡ የተወሰኑ የታክስ ገቢዎች የሚገኙ ምንጫቸው በሁሉም የክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች የሚገኙ በመሆኑና የነዚህ ገቢዎች አሰባሰብ በብቃት መከናወን ያለበት በመሆኑ፡-
 ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የክልሉን የልማትና የመደበኛ ወጪ ፍላጎት በፌደራል መንግስት ድጎማ ብቻ መወጣት ስለማይቻል ገቢ የመሰብሰብ አቅም በማጠናከር የክልሉን ገቢ ማሳደግ አማራጭ የሌለው ግዴታ መሆኑ፡-
 ይህን ኃላፊነት በብቃት የተሟላ ድርጅታዊ አቅም፣ የሰለጠነ የሰው ሃይል፣ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የሚታገዝና ቀልጣፋ የአሰራር ሥርዓት ያለው የክልሉ የገቢዎች ባለስልጣን ማቋቋም በማስፈለጉ በክልሉ ሕገ መንግስት አንቀጽ 49 ንዕሱ አንቀጽ 3 (1) መሠረት የሚከተለው ታወጧል፡፡

PROCLAMATION NO.57/ 2006
 ESTABLISHMENT OF THE INLAND REVENUE AUTHORITY PROCLAMATION OF THE BENISHANGUL GUMUZE REGIONAL STATE

WHEREAS, Revenues specified in the Federal and Regional Constitutions, Tax Laws, and other laws for the collection by the Region which originates in all Zones and Woredas of the Region has to be adequately executed;

WHEREAS, having taken into account, that increasing the capacity of the Region to collect revenues is found to be essential obligations as it is unlikely to satisfy the demands of capital and development budgets of the Region increasingly grown from time to time solely by the subsidy of the Federal Government;

WHEREAS, it has become necessary to establish Inland Revenue Authority of the Region, to enable it carry out these responsibilities, with well equipped organizational setup, trained man power, and efficient working systems supported by modern information technology;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 49 sub Article3 (a) of the Revised Constitution of the Region, it is hereby proclaimed as follows.

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል የገቢዎች ባለስልጣንን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 57/1998 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

፪. ትርጓሜ

በዚህ አዋጅ ውስጥ፣

፩. "ሰው" ማለት ማናቸውን የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

፪. "የታክስ ህግ" ማለት በክልሉ መንግስት እንዲሰበሰብ ስለተመደበው ማናቸውም ታክስ ወይም ቀረጥ የሚደነግግ ሕግ ነው ።

፫. "ታክስ /ግብር መወሰን" ማለት አግባብ በለው ሕግ መሠረት ከአንድ ታክስ /ግብር ከፋይ የሚፈለገውን የታክስ ወይም ግብር መጠን ታክስ /ግብር ከፋይ ያቀረበውን የታክስ/ የገቢ ማስታወቂያና የያዛቸው የሂሳብ መዝገቦችና መግለጫዎች መሠረት በማድረግ መተመን ወይም ሕግ የሚፈቅደው ሲሆን በግምት ወይም በመረጃ መጠን ነው።

፬. "መስተዳድር ምክር ቤት እና ርዕሰ መስተዳድር" ማለት እንደየቅደም ተከተላቸው የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መንግስት መስተዳድር እና ርዕሰ መስተዳድር ማለት ነው።

1. Short Title

This Proclamation may be cited as "The Establishment of the Benishangul Gumuz Regional State Inland Revenue Authority Proclamation No.57/2006"

2. Definitions

In this Proclamation, unless the context requires otherwise:

1. "Person" means any natural or juridical person;

2. "Tax Law" means legislation that provides for taxes and duties specified for the collection by the Regional Government;

3. "Tax Assessment" means Computation, in accordance with the relevant law, of the tax amount to be paid on the basis of a declaration of tax or income submitted by a taxpayer, together with books of accounts and statements kept thereto, or by way of estimation or information where the law so requires;

4. "Administrative Council or Head of the Regional Government" means the Administrative Council of the Benishangul Gumuz Regional Government and the President of the Regional Government respectively;

፫. መቋቋም

፩. የክልሉ የገቢዎች ባለስልጣን/ ከዚህ በኋላ ባለሥልጣን እየተባለ የሚጠራው/ የሕግ ሰውነት ያለው ራሱን የቻለ የክልሉ መንግስት መስሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል።

፪. የባለስልጣኑ ተጠሪነቱ ለክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ይሆናል።

፬. ዋና መስሪያ ቤት

የባለስልጣኑ ዋና መስሪያ ቤት በአሶላ ከተማ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በዞንና በወረዳ መስተዳደሮች ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ሊኖሩት ይችላል።

፭. ዓላማዎች

ባለሥልጣኑ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩. ስለ ግብር /ታክስ የወጡ ሕጎች በግብር ከፋይ ህብረተሰብ ዘንድ እንዲታወቁና እንዲከበሩ ማድረግ፤

፪. ተከታታይነት ያለው ትምህርትና ቅስቀሳ በማድረግ የግብር ከፋዩን የመክፈል ተነሳሽነትና ፈቃደኝን መጨመር፤

፫. ግብር የማይከፍሉትን በማስከፈል የገቢ መሠረቶችን በማስፋፋት የክልሉን የገቢ አቅም ማሳደግ፤

፬. ግብር ከፋዩ ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኝ ማድረግ፤

፭. ዘመናዊ አሠራር ፣የግብር ሥራ አመራርና የመረጃ ሥርዓትን መዘርጋት፤

3. Establishment

1. The Regional Inland Revenue Authority (hereinafter referred to as “the Authority” is hereby established as an autonomous Regional Government Organ having its own legal personality;

2. The Authority shall be accountable to the Regional Administrative Council.

4. Head Office

The Head Office of the Authority shall be in Assosa, and it may have branch offices at Zonal and Woreda levels, as may be necessary.

5. Objectives

The Authority shall have the following Objectives:

1. To ensure the Tax laws are well known and respected by taxpayer community;

2. To enhance the willingness and motivation of taxpayers by conducting a continuous education and initiation undertakings;

3. To improve the income capacity of the Region by broadening the tax base and making those people pay the taxes that do not discharge their obligations;

4. To enable the taxpayer get fast tax service;

5. To buildup modern working, tax management and information systems;

፮. በየደረጃው የሚገኙትን የግብር ሰብሳቢ አካላትን አቅም መገንባት ናቸው።

፯. የባለስልጣኑ ሥልጣንና ተግባር

በገቢ ግብር አዋጅ 43/1995 አንቀጽ 38 መሠረት ለባለስልጣኑ የተሰጡት ስልጣንና ተግባራት እንደተጠበቁ ሆነው የሚከተሉትን ስልጣንና ተግባር ይኖሩታል፤

፩. በሕግ ተለይተው በክልሉ መንግስት እንዲሰበሰቡ የሰጡትን የግብር/የታክስ ገቢዎች እንዲሁም ከፌደራል መንግስት በሚሰጠው ወክልና መሠረት ፌደራልና የጋራ ገቢዎችን ይወስናል፣ ይሰበስባል ፣ ያስፈጽማል፤

፪. ለግብር /ታክስ አወሳሰን የሚያስፈልጉ መረጃዎች ይሰበስባል፣ ያጠናክራል መረጃዎችን በመጠቀም ግብር ይወስናል፣ ይሰበስባል፣ የመረጃ አያያዙም በዘመናዊ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እንዲታገዝ ያደርጋል።

፫. የግብር/የታክስ ህጎችን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ በማናቸውም ሰው እጅ የሚገኙ ሰነዶችን ይመረምራል፤

፬. ግብር/የታክስ አወሳሰን ፣ አሰባሰብ ሂደብ አያያዝ እና ሌሎች ተጓዳኝ ሥራዎችን ለማከናወን የሚያስችሉ የአሠራር ዘዴዎችንና ስልቶችን ይቀይሳል፣ ተግባራዊነታቸውንም ያረጋግጣል፤

፭. ግብር ከፋዮች መብትና ግዴታቸውን እንዲወጡ የሚያስችሉ ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን ይሰራል፤

6. To build the capacity of organs of the tax Authority found at a level.

6. Powers and Duties of the Authority

Without prejudice to the powers and duties of the Authority given to it under Article 38 of the Income Tax Proclamation No. 43/2003, the Authority shall have the following powers and duties:

1. To assess, collect and execute legally specified tax revenues for the collection by the Regional Government and Federal Tax Revenues given to it by delegation from the Federal Government and on which the state and federal government have concurrent power of taxation;

2. To collect and compile information necessary for tax assessment, and to assess and collect taxes on the basis of this information, and to enable the handling of information supported by modern information technology;

3. To inspect documents, in any person's possession, this is necessary for the execution of tax laws;

4. To devise systems and working methods for tax assessment, collection, keeping of accounts and other related activities and ensure the implementation thereof;

5. To undertake awareness creation activities for the exercise of rights and fulfillment of obligations by taxpayers;

፮. የግብር/ታክስ ሕጎችን ደንቦችንና መመሪያዎችን ለማሻሻል የሚረዱ ጥናቶችን በማካሄድ ለመስተዳደሩ ምክር ቤት ያቀርባል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤

፯. የግብር/ታክስ ሕጎችን በመጣስ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በፖሊስ እንዲጣሩ ያደርጋል፤ ዐቃቤ ሕጎች እንዲሾሙለት ወይም የዐቃቤ ሕጎች ስልጣን በወክልና እንዲሰጠው በማድረግ የወንጀል ክሶችን ይመሰርታል፤ ይከታተላል፤

፰. ለግብር/ታክስ አስተዳደር ብቃት ያላቸውን ባለሙያዎች ለማፍራት የሚያስችለውን ስልጠናና የሙያ ማሻሻያ ዘዴዎችንና ሌሌች ስልቶችን ይዘረጋል፤

፱. የንብረት ባለቤት የመሆን፣ ወል የመዋዋል በስሙ የመክሰስና የመክሰስ፤

፲. ዓላማዎቹን ከግብ ለማድረስ አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ተግባሮችን ያከናውናል።

፯. የባለስልጣኑ አቋም

፩. ባለስልጣኑ፣

ሀ. ዋና ስራ አስኪያጅ

ለ. ለሥራው የሚያስፈልጉት ሠራተኞች ይኖሩታል።

፪. ዋና ስራ አስኪያጁ በርዕሰ መስተዳደሩ አቅራቢነት በክልሉ መስተዳደር ምክር ቤት ይሾማል።

- 6. To respect and enforce tax laws, regulations and directives and to undertake and submit studies to improve their implementation to the Administrative Council, and implement them upon approval;
- 7. To cause the investigation, by police of crimes committed in contravention of tax laws and upon having prosecutors appointed or upon having power of prosecutors by delegation, initiate and pursue the prosecution thereof;
- 8. To provide schemes for training and skill upgrading and devise other mechanisms with a view to develop competent professional in tax administration;
- 9. To own property, to enter into contracts, and to sue and be sued in its own name;
- 10. To carry out such other activities as may be necessary for the attainment of its objectives.

7. Organization of the Authority

- 1. The Authority shall have:
 - A. General Manager;
 - B. And the necessary staffs.
- 2. The General Manager shall be appointed by the Regional Administrative Council upon the recommendation of the Head of the Administrative Council;

፩. የባለስልጣኑ ድርጅታዊ መዋቅር እና የደመወዝ እስኪሰጥ በባለስልጣኑ ተዘጋጅቶ በርዕሰ መስተዳደሩ አማካኝነት ለክልሉ

፪. የባለስልጣኑ ድርጅታዊ መዋቅርና የሠራተኞች አስተዳደር

መስተዳደር ምክር ቤት ቀርቦ ሲፀድቅ በሥራ ላይ ይውላል።

፫. የክልሉ መንግስት የሠራተኞች አስተዳደር አዋጅ ቁጥር ፳፱//፲፱፻፺፮ ቢኖርም የባለስልጣኑ ሠራተኞች አስተዳደር የመስተዳደር ምክር ቤት በሚያወጣው መመሪያ መሠረት ይሆናል።

፬. የዋና ሥራ አስኪያጁ ሥልጣንና ተግባር በገቢ ግብር አዋጅ ፵፫/፲፱፻፺፮ አንቀጽ ፵፪ መሠረት ለባለስልጣኑ ኃላፊ የተሰጠው ስልጣንና ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ሥራ አስኪያጁ የባለስልጣኑ ሥራዎች ያቅዳል፣ በበላይነት ይመራል፣ ያስተዳድራል፣ ቆጣጠራል።

፭. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ ፩ በተገለጸው አጠቃላይ አነጋገር ሳይወሰን ዋና ሥራ አስኪያጁ

ሀ. በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ የተመለከቱትን የባለስልጣኑን ሥልጣንና ተግባራት ሥራ ላይ ያውላል፣

ለ. ለባለስልጣኑ በተፈቀደው በጀትና ሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል።

ሐ. ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ባለስልጣኑን ይወክላል።

8. Organizational Structure and Personnel Administration of the Authority

1. The organizational structure and salary scale of the Authority shall be prepared by the Authority itself and submitted to the Regional Administrative Council by the Head of the Administration Council and shall enter into force upon approval.

2. Notwithstanding the Regional Civil Servants Proclamation No.29/2003, the Authority's Personnel Administration shall be in accordance with the directives to be issued by the Administrative Council.

9. Powers and Duties of the General Manager

Without prejudice, the powers and duties of the Head of Authority given to it in accordance with Article 42 of the Income Tax Proclamation No.29/2003, the General Manger shall plan, direct, administer and supervise the activities of the Authority.

1. Without limiting to the generality stated in sub Article 1 of this Article, the General Manager shall:

- a. exercise the powers and duties of the Authority specified in Article 6 of this Proclamation;
- b. effect payments in accordance with the approved budget and work programs of the Authority;
- c. Represent the Authority in all its dealings with third parties.

፪. ዋና ሥራ አስኪያጁ ለባለስልጣኑ ሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልገው መጠን ሥልጣንና ተግባርን በከፊል በሌሎች የባለስልጣኑ ኃላፊዎች፣ ሠራተኞች፣ በውክልና፣ ሊያስተላልፍ ይችላል፤

፫. ዋና ሥራ አስኪያጁ ለባለስልጣኑ ሥራ እንቅስቃሴ በየዓመቱ መጨረሻ ወይም አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ሁሉ ለመስተዳደር ምክር ቤት ሪፖርት ያቀርባል።

፬. በጀት

የባለስልጣኑ ዋና መስሪያ ቤት እና ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በክልሉ መንግስት በሚመደብለት በጀት ይተዳደራል፤ ከእርዳታ ከስጦታ እና ከሌሎች ምንጮችም ማግኘት ይችላል።

፭. የሂሳብ መዛግብት ስለ መያዝና ምርመራ

- ፩. ባለስልጣኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል፤
- ፪. የባለስልጣኑ ሂሳብ በክልሉ ዋና ኦዲተር ወይም ዋና ኦዲተር በሚወክለው የሂሳብ መርማሪ በየዓመቱ ይመረመራል።

፮. የመብትና ግዴታዎች ወሰን

፩. የክልሉን አስፈጻሚ መስሪያ ቤቶችን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ እና በሌሎች ሕጎች ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ወይም በሌሎች አካላት ከተሰጠው ሥልጣን ውስጥ ግብር እና ታክስ አስተዳደርን አስመልክቶ የተሰጠው ስልጣን በዚህ አዋጅ መሠረት ለተቋቋመው ለክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን ተላልፏል።

- 2. The General Manager may delegate part of his powers and duties to other officials and employees of the Authority to the extent necessary for the efficient management of the Authority's work.
- 3. The General Manager shall submit to the Administrative Council annual and, when necessary periodic reports on the activities of the Authority.

10. Budget

The Regional Government shall allocate the budget of the authority and its branch offices. In addition, the budgetary sources may be drawn from donations, assistance and any other sources.

11. Books of Accounts and Auditing

- 1. The Authority shall keep complete and accurate books of accounts
- 2. The Accounts of the Authority shall be audited annually by the Auditor General of the Region or by an auditor designated by him.

12. Limitation of Rights and Obligations.

- 1. Rights and obligations of the Finance, Economy and Development Bureau or other organs concerning the tax administration that are given under the Regional proclamation proclaimed to establish executive organs, and by other laws are now transferred to the Regional Inland Revenue Authority established in this Proclamation.

፪. በደረጃው የሚገኙ የግብር ታክስ ሰብሳቢ አካላት ለስራቸው እየተጠቀሙባቸው የሚገኙ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ሀብትና ንብረቶች የነበሩ በዚህ አዋጅ ለባለስልጣኑ ተላልፏል።

፫. በደረጃው የሚገኙ የመስተዳደር አካላት የታክስ አስተዳደር ሥርዓት በሕግ መሠረት መፈጸሙን የማረጋገጥ፣ የመተባበር እና ተገቢውን ድጋፍ የማድግ ግዴታ አለባቸው።

፲፫. የገቢዎች ባለሥልጣን ሠራተኞች የሚመሩት ሥነ ምግባር

፩. እያንዳንዱ ባለስልጣኑ ሠራተኛ፣

ሀ. ታማኝና ትክክለኛ/ግብር ከፋዩን በትህትናና በአክብሮት መቀበል፣

ለ. ሕጎችን ፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን የጉዳዩ ፍሬ ነገር በሚመራበት መሠረት ሥራ ላይ ማዋል፣ ለዘመዶቹ ወይም ለወዳጆቹ ልዩ አስተያየት ወይም አድልኦ አለማድረግ፣

ሐ. የራሱንና የባለቤቱን የግብር እዳ በሚመለከት ወጤቱ ሊያስከትል በሚችል ወሳኔ ላይ ያለማሳተፍ፣

መ. የሚታወቅ የቤተሰብ ዝምድና ወይም የንግድ ሥራ ጥቅም በተቀጣሪነቱ በሚሰጠው ወሳኔ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችል ከሆነ እንዲህ ያለውን የዝምድና ግንኙነት ወይም ጥቅም አግባቡ ባለው ሕግ በተወሰነው መሠረት ይፋ ማድረግ፣

2. Assets and property of Finance, Economy and Development Bureau that are being used by tax collection organs of the authority at any level are now transferred to the Authority in this Proclamation.

3. Organs of Administration found at any level shall have the obligations to ensure, that the tax administration system is implemented in accordance with the law, to cooperate and provide appropriate assistance to it.

13. Code of Conduct for Employees of the Authority

1. Each employee of the Authority shall:

a.) Be honest and fair, treating each taxpayer with courtesy and respect;

b) Apply the law, regulations and directives to each case on the basis of the objective facts in the case, showing no partiality to members of his family or to friends;

c) Refrain from participating in any determination that will affect his or his spouse's tax liability;

d) Where either a known family relationship or a business interest might influence any determination, he must, as an employee, make public (in the manner provided by regulation) such relationship or interest;

ሠ. ማንኛውም የግብር ታክስ ወይም ቀረጥ መረጃ በሚስጠር መጠበቅ፤

ረ. ማንኛውም መደለያ አለመጠየቅ፣ ያለመቀበል ወይም በማንኛውም ግብርን ከመወሰን ወይም ከመሰብሰብ ተግባር ጋር የሚጋጩ ሌሎች ተገቢ ያለሆኑ ተግባሮችን ያለመፈጸም ይጠበቅባቸዋል።

፲፬. በገቢዎች ባለስልጣን ሠራተኞች ስለሚፈጸሙ ጥፋቶች

በገቢ ባለሥልጣኑ የተቀጠረ ማንኛውም ሰው ወይም ተ(ሚ በገቢ አዋጅ ቁጥር (3/90-5 አንቀጽ -9 መሠረት

ሀ. በሕግ መሠረት ሊያገኘው ከሚገባው ክፍያ ወይም ወጪ ከተቀጠረበት ተግባር ጋር ሽልማት በተያያዘ በቀጥታ ወይም ቀጥተኛ ባልሆነ መንገድ እንዲደረግለት የጠየቀ ወይም የተቀበለ ለክፍያው ወይም ለስጦታ ተስፋ ወይም መያዣ የጠየቀ ወይም የተቀበለ ወይም

ለ. ከግብር በሚገኘው ገቢ ላይ ማጨበርበር ወይም ከተሰጠው ኃላፊነት መልካም አፈፃፀም ጋር የሚቃረን ተግባር ለመፈጸም ማድረግ የሚገባውን ከማድረግ ተግባር ለመታቀብ ተገቢ ያልሆነ ነገር ለመፍቀድ፣ በግብር ላይ የሚፈጸም የማጭበርበር ተግባር ለመደበቅ ወይም በሚስጠር ለመተግበር ውል የገባ ወይም በሚገባው ማንኛውም ውል ውስጥ በዚህ ተግባር በተባበርን የሚያሳይ ስምምነት የሰጠ፤

ሐ. በዚህ አዋጅ ወይም በግብር አዋጅ ለባለስልጣኑ ከተሰጠው ሥልጣን በላይ የሥራ ወይም በተሰጠው ሥልጣን ያለ አግባብ የተጠቀመ ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት ሲረጋገጥ ከብር % ሺህ የማይበልጥ የገንዘብ መቀጫ እና ከ% ዓመት በማያንስ ከ & ዓመት በማይበልጥ እስራት ይቀጣል።

e) Protect the confidentiality of any tax or duty information.

f) Not solicit or accept any bribe or perform any other improper act relating to the duty to determine or collect any tax.

14. Offences Committed by Tax Authority

Employee

In accordance with Article 99 of the Income Tax Proclamation No.43/2003, any official or personnel of the Authority who:

a) directly or indirectly asks for or receives in connection with any of the officer's duties, a payment or reward, whether pecuniary or otherwise, or promise or security for that payment or reward, not being a payment or reward to which the officer is lawfully entitled to receive; or

b) enters in to or acquiesces in an agreement to do or to obtain from doing, permit, conceal, connive at any act or thing whereby the tax revenue is or may be defrauded, or which is contrary to the provisions of this Proclamation or to the proper execution of the officer's duty; or

c) Exceeds the authority conferred upon the Tax Authority or misuses such authority; commits an offence and is liable, on conviction, to a fine of not more than ten thousand (10,000) birr and to imprisonment for a term of not less than ten (10) years and not more than twenty (20) years.

፲፮. ደንብና መመሪያ የማዉጣት ሥልጣን

፩. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በዚህ አዋጅ አፈፃፀም ደንብ ሊያወጣ ችላል።

፪. ባለስልጣኑ በዚህ አዋጅ የተሰጠውን ስልጣን ለማስፈጸም መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

፲፯. የተሻሩና ተፈጻሚ የማይሆኑ ሕጎች

ይህን አዋጅ የሚቃረን ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች የአሰራር ልምዶች በዚህ አዋጅ የተሸፈኑ ጉዳዮችን በሚመለከት ተፈጻሚነት አይኖራቸውም።

፲፮. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

፩. በክልሉ ምክር ቤት ከፀደቀበት ከግንቦት ፲፰ ቀን ፲፱፻፺፰ ዓ/ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አሰላ ግንቦት ፲፰ ቀን ፲፱፻፺፰ ዓ/ም

ያረጋል አይሸሸም ብርሃኔ

የቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልላዊ መንግስት

ፕሬዝዳንት

15. Power to issue Regulations and Directives

1. The Regional Administrative Council may issue regulations for the implementation of this Proclamation.

2. The Authority may issue directives for carrying out powers delegated to it under this Proclamation.

16. Repealed and Inapplicable laws

All laws of the region, regulations, directives and practices inconsistent with this Proclamation shall have no effect on matters covered under this Proclamation.

17. Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of the 26th day of May 2006.

Assosa May 26, 2006

Yaregal Aysheshum Brhane

The President of the Benishangul Gumuz

Regional Government